

ቀነተ

I,1 [vicinum videtur قَفَطَ *constrinxit fune*, (قَنَطَ *impedivit*); ad notionem *constringendi* et *continendi* etiam كَفَّتْ, قَنَيْثُ, كَنَيْثُ, قَنَيْثُ referenda videntur. Alii comparaverint نَطَّقَ II] Subj. ይቅንት ፣ Imperat. ቅንት ፣ (raro ቅነት ፣), *se* vel *sibi cingere*, {DiL.0444} *accingere*, *praecingere* a) c. Acc. cinguli, vestis, gladii, quo quis cingitur et c. ውስተ ፣ membri cingendi: Ps. 108,18; ህዩንተ ፣ ቅናቲኪ ፣ ዘወርቅ ፣ ሐብለ ፣ (v. በሐብል ፣) ቅንቲ ፣ Jes. 3,24; ዘትቀንት ፣ አሐዱ ፣ παραζώνην μίαν 2 Reg. 18,11; ቅንቲ ፣ (v. ቅነቲ ፣) ሠቀ ፣ Jes. 15,3; Jer. 4,8; Jer. 6,26; Thren. 2,10; Joel 1,8; Hez. 27,31; ቀነተት ፣ ሠቀ ፣ ውስተ ፣ ሐቋሃ ፣ Judith 8,5; 1 Reg. 2,18; ይቀንት ፣ ጽድቀ ፣ ውስተ ፣ ሐቋሁ ፣ Jes. 11,5; ቀነታ ፣ (ለመጥባሕት ፣) ውስተ ፣ ሐቋሁ ፣ Jud. 3,16; 1 Reg. 25,13; Ps. 44,4. b) c. Acc. membri cingendi et በ ፣ cinguli vel vestis: ቅንት ፣ ሐቋክ ፣ ከመ ፣ ብእሲ ፣ Job 38,3; Job 40, 2; Jer. 1,17; አጽኒዓ ፣ ወቀኒታ ፣ ሐቋሃ ፣ Prov. 29,35; Job 21,18 Platt; Act. 12,8; ቀነተክሙ ፣ ሐቋክሙ ፣ በጽድቅ ፣ Eph. 6,14. c) omisso Acc: Ps. 64,13; Ps. 92,1; Luc. 12,37; Luc. 17,8; c. በ ፣, ut: ቅንት ፣ በልብሰ ፣ ዐጌ ፣ ወቀነትኩ ፣ ልብሰ ፣ ዐጌ ፣ Herm. p. 66. – Voc. Ae.: አጠቀ ፣ ቀነተ ፣ ገለደ ፣ ብ ፣ ታጠቀ ።

Bibliography

Revisions

- Leonard Bahr *root* on 23.2.2018
- Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
- Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
- Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016